


ወርቅ ካዶላ የሚያገኙበት ሌላ !

ክፍል ሁለት
(አሥራደው ከፈረንሳይ)



በመጀመሪያው ክፍል መጣጥፎ፤ ቡችላው ማነው? ለምንስ ቡችላ ተባለ? በሚል ጥያቄ ነበር የተለየኋችሁ ።

የወርቅ ቡችላ በምስሉ የሚያዩትን ይመሰላል፤ ቡችላ የተባለበት ምክንያት ተለቅ ያለ የወርቅ ፍንካቻ በመሆኑ ነው።

እናም:

አዶላ ወርቅ ነው፤ አዶላ ማርና ወተት ነው፤ አዶላ የዱር አራዊትና አዕዋፍ በአንድላይ ሆነው የሚዘምሩበት፤ ዛፎች እጅ ለእጅ ተያይዘው በንፋስ አጃቢነት ጎንበስ ቀና እያሉ የሚሰግዱበት፤ ሰማይና ምድር መሳሳቶቻቸውን ሳያበቁ በማለዳ፤ ጉሬዛዎች በዛፎች ላይ ሆነው ከወዲያ ወዲህ እየተንጠላጠሉ፤ በወፎች ዝማሬ ታጅበው፤ ከደኑ መሃል በሚፈልቀው ውብ የዕጣን ሽታ እየታጠኑ፤ ለፈጣሪያቸው ምስጋናውን በሽብሽባ የሚያቀርቡበት፤ ምድራዊ ገነት ነው።

አዶላ እንደሚወራው ምድራዊ ገሃነም አይደለም፤ ይልቁንም የገብስ ቆሎውን እያዘገነ፤ የገተሜ ጠጁን በብርሌ እያንቆረቆረ፤ በቆራሰማ የታጠነ ወተቱን እያስጎነጨ፤ እጅ የሚያስቆረጥም ክትፎውን በቆጫ ጠቅሎ እያጎረሰ፤ በአትክልትና ፍራፍሬው ሆድን እያንሸራሸረ፤ ለዛ ያላቸው ገጠመኞቹን በጆሮ እያንቆረቆረ የሚያስተናግድ ደግ ሕዝብና ምድር እንጂ!

አዶላ ፍቅር ነው፤ አንዱ ቢያጣ ከሌላው ተካፍሎ የሚበላበት፤ ሰው ለሰው የሚኖርበት፤ ሰው ሰው የሚሸት የሰው ልጆች ጠረገ !

ደግሞ አዶላ ተስፋ ነው፤ ዛሬ ቢያጡ ነገ ለማግኘት ተስፋ ሳይቆርጡ፤ የሕይወት ዑደቱ እንዳይቋረጥ፤ ዛሬን በነገ ተክቶ የወደፊቱን ሕይወት ለመኖር፤ የሚያልመበት የተስፋ ምድር ።

አዶላ መሬቱ ዳቦ ነው ይገመጣል፤ ውሃው ጠበል ነው ይፈውሳል፤ አየሩ መንፈስ ነው፤ ሁሉንም በፍቅር ሰንሰለት የማስተሳሰር ሃይል ያለው!

አቦ የትም ተወለድ፤ ወርቅ ከእናት አገርህ ኢትዮጵያ ማሕጸን በምጥ የሚወለድበትን፤ የአዶላን ምድር ሳታይ ግን አትሙት !!

ሼክ አላሙዲ የአዶላን የተፈጥሮ ውበት ለማድነቅና ለመጠበቅ አልመጣም፤ በተቃራኒው ይህን ውብ የሆነ የተፈጥሮ ሃብት ለማውደም፤ ነዋሪዎቹን ከይዞታቸው በማፈናቀል ወርቅ ለማግበስበስና በመርዛማ ኬሚካሎች የአካባቢውን ውሃ ለመበክል እንጂ።

- ለመሆኑ ከአላሙዲ በስተጀርባ ያለውና የኢትዮጵያን ሕዝብ ሃብት እየዘረፈ የሚያዘርፈው ረጅሙ እጅ የማነው?

- የኢትዮጵያ ተማሪዎች « መሬት ለአራሹ » የሚል መፈክራቸውን አገገበው የፊውዳሉን ሥርዓት ሲታገሉ አላሙዲ የት ነበር ?
- በ17 አመታት የወታደር አስተዳደር ዘመን፤ ተማሪው፤ ገበሬውና ሠራተኛው በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ በጥይት ሲቆላ አላሙዲ የት ነበር ?
- በዘመነ ወያኔ አላሙዲ እንዴት ? በግን ? ለምን ? ተጎትቶ ወይም ስተት ብሎ ሊገባ ቻለ ?
- የአይባን የወርቅ ማዕድን ሁለት አግሮቹን አገፈራጦ አንዲዝቅ በሩን ወለል አድርገው የከፈቱለት እነግን ናቸው ? ለምን ?
- አላሙዲ የጉጂ፤ የደራሳና ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍል በመምጣት ኑሯቸውን በአይባ የወርቅ ፍለጋና በእርሻ ሥራ የተሠማሩ ወገኖቻችንን የማፈናቀል መብት ማን ሰጠው ?

ሕዝብ ለነዚህ ጥያቄዎች በአስቸኳይ መልስ ይፈልጋል፤ መልስ ሊሰጠውም የግድ ይላል !

« ጥቂት ቆሎ ይዘህ ከአሻር ተጠጋ » እንዲሉ፤

- አላሙዲ ዘፋኝ ሳይሆን ዘፋኞችን አጅቦ መድረክ ላይ ወጥቶ ሲከነሰነሰ፤ ምሥጢሩ ያልገባው ሕዝባችን አጨበጨበ፤ እሱ ግን ከመጋረጃው በስተጀርባ ሆኖ ሥራውን መሥራት ጀመረ ።
- አላሙዲ እስፖርተኛ ሳይሆን እስፖርተኞችን አጅቦ አብይ (ፊንታ) በመሥራት ብዙ የከተማ መሬቶችና የሕዝብ ንብረት የነበሩ የማምረቻ መሥሪያ ቤቶችን ወደ ግል ንብረትነት ማዘዋወር ፕራቫታይዜሽን (privatization) በሚል ስፍጥ፣ ዘርፎ በማዘረፊያ ሰው ጨረታ፤ ከንግድ ባንክ በወሰደው ብድር በሾኬ ጠልፎ በእጁ አስገባ፤ ብድሩም እስካሁን አልተከፈለም ።
- በቅርቡ ገበሬዎችን አያፈናቀለ መሬት አልባ በማድረግ ለም መሬት በርካሽ ሸመተ፤
- ከበሬቱ የሸፍጥ ሰው ጨረታ ተርፈው የነበሩ የሕዝብ የማምረቻ ድርጅቶችና፤ የእርሻ ማህበራት ድርጅቶችን፤ ሳንቲም ከኪሱ ሳያወጣ አሁንም ከንግድ ባንክ በተሰጠ ብድር አግባብሰዋል.....ወዘተ.

ላለው ይጨመርለታል ለሌለው ያቺው የሌለችው ትወሰድበታለች የምትለው አዲሷ የወያኔ ፈሊጥ ይሏችኋል ይቺ ናት !

የአላሙዲ እጅ ከአገርቤትም አልፎ እስከ አሜሪካን ድረስ በመሻገር፤ በአሜሪካን አገር በየዓመቱ የሚደረገውን የኢትዮጵያውያን የእስፖርት ውድድር ሳይቀር፤ ከአይባ በሚዝቀው ወርቅ ዶላር መንዘር ጥቂት ሆድ አደሮችን በመግዛት ያደረገውን ጣልቃ ገብነት ያስታውሷል ።
 አላሙዲ ከአይባ በሚዘርፈው የወርቅ ሽያጭ፤ ለሆድ አደሮች ዶላር በመበተን፤ የአገር ወዳድ ዜጎችን የማሰብ ነፃነት ለማፈንና፤ የብዕርቻችንን ልሳን ለመዘጋት፤ እንደሚይተኛ ብናውቅም፤ የቆምንበት የማዕዘን ድንጋይ ሃቅ በመሆኑ ከዕምነታችን ንቅንቅ አያደርገንም።
 ሕሊናችንን እያሰራብን፤ ሆዳችንን ለመሙላት ስንል ብቻ፤ አገር የምንሸጥና በወገኖቻችን ዕንባ ገላችንን የምንታጠብ ከርሳሞች አይደለንም ።

አላሙዲ ከሚመዘብረው በብዙ ቶን ከሚቆጠር የአይባ ወርቅ መሃል፤ በማንኪያ ቆንጥር፤ ጥቂት ዘፋኞችን፤ እስፖርተኞችንና ጋዜጠኞችን (ያውም ሊሞቱ ከተቃረቡ በኋላ) ፤ሰውን በዜና ማሰራጨዎች ለማሰጠራት ሲል፤ አሳክምኩ ቢለን፣ ባይገርመን አይደገባንም ።
 ፈረንጆች « L'arbre qui cache la foret » (አንዱ ሌጣ ዛፍ ደኑን በሙሉ ሸፈነው) እንዲሉ፤ ሰው ለሰው ዘረፋውን ለመሸፈን የተጠቀመበት የተቀደደ የሱቲ ጨርቅ ነው ።

ለመሆኑ ሼክ አላሙዲ፤

- የኢትዮጵያ ሕዝብ ጤንነት አሰጫንቀት፤ የትኛውን ሆስፒታልና ጤና ጣቢያ አሠራ ?
- የኢትዮጵያ ሕዝብ ልጆች አለመማር አስቆጭቶት የትኛውን ት/ ቤት፤ የትኛውን ኮሌጅ፤ የትኛውን ዩኒቨርሲቲ አሠርቶ የድሃ ልጆች እንዲማሩ አደረገ?
- እራሱና ሌሎች ድንበር ዘለል ከበርቴዎች ላፈናቀሏቸው ብዙ ወገኖቻችን የትኛውን የመጠለያ ጣቢያ አሠርቶ እንዲጠለሉ አደረገ?
- የአንድ አገር ትልቁ ሃብቷ ሕዝቧ መሆኑ እየታወቀ ወያኔ ሕፃናትን በጉዲፈቻ እያሳበበ ሲሸጥ፤ በመቆጨት አይሆንም ብሎ የትኛውን የሕፃናት መጠጊያ አሠራ?
- ወያኔ አደገኛ ጦካ፤ እያለ ለሚሰድባቸው ወጣት የጎዳና ተዳዳሪ ወገኖቻችን የቱን መጠለያ ሠርቶ እንዲጠለሉ አደረገ ?
- ወያኔ ቤታቸውን እያፈረሰ ቀን ለሃሩር፤ ጣታ ለብርድ፤ የዳረጋቸውን አዛውንት እናቶች፤ አባቶችና ሕፃናት መች ዞር ብሎ አድቸው ?

ይልቁንም ሕዝባችን ከአላሙዲ የተረፈው፤

- ለም የእርሻ መሬቶችን እየነጠቀ ገበሬዎችን ጣፈናቀል
- የደን ምንጠራ፤ የአራዊትና የአእዋፍ ውድመት
- በመርዛማ ኬሚካል የአካባቢውን ውሃ መበክል
- የተዛባ የአየር ጠባይ ማስከተልና
- የወርቅ ዘረፋ ሲሆኑ:

ከዛሬ 5 እና 3 ዓመት በፊት የ1 ኪ.ግ. ወርቅ ዋጋ 14,000 እሮ ሲሆን ዛሬ የወርቅ ዋጋ በአስር እጥፍ ጨምሮ 1 ኪ.ግ. ወርቅ በ 140,000 እሮ ይሸጣል። እንግዲህ አላሙዲ ከአይላ የወርቅ ማዕድን በብዙ ቶን የሚቆጠር ወርቅ ስለሚዘቅ የዘረፋውን መጠን አሰቡት!

ይህን ያህል መጠነ ሰፊ ዘረፋ ሲያካሂድ ለአካባቢው ሕዝብ:

- የትኛውን ሆስፒታልና ጤና ጣቢያ አሠራ?
- የትኛውን ት/ ቤት፤ ኮሌጅ፤ ዩኒቨርሲቲ አሠርቶ የአካባቢው ልጆች እንዲማሩ አደረገ?
- እራሱ ላፈናቀላቸው ብዙ ወገኖቻችን የትኛውን የመጠለያ ጣቢያ ሠርቶ እንዲጠጉ አደረገ ?
- የትኛውን የንጹህ ውሃ መጠጥ መስመር ዘረጋ ?
- የትኞቹን ለአካባቢው መጣኝ የሆኑ መንገዶችን ሠራ ?ወዘተ.

ተጠያቂነት የሌለበት የአይላ ወርቅ የሚዘረፈውስ እስከመቼ ነው ?

**አላሙዲ በወርቅ ሲያጋጥ፤ ለገዛ ወርቁ ባዳ የሆነው ጉጂ በመዳብ ያጋጣል!
የማይደረገው ሁሉ የሚደረግባት አገራችን ኢትዮጵያና ዘመነ ግርቢጥ !**

ማስታወሻነቷ

ለክብረመንግሥት፤ ለአይላ ሻኪሶ፤ ለቴፒ፤ ለመጋዶ፤ ለቦሬ፤ ለሃዲማ፤ ለኡላኡሎ፤ ለለገደንቢና በአካባቢው በኢትዮጵያዊነታቸው ኮርተው ለሚኖሩ ሕብረ ብሄር ወገኖቹ በሙሉ።

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ! ኢትዮጵያ በተባበሩ ልጆቿ ክንድ ክብሯ ይመለሳል!!

ሕዳር 30 ቀን 2005 ዓ.ም. (December 9 :2012)